

ፖሊሲ JLCC- ተላላፊ በሽታዎች

የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት በክልሉ ውስጥ ለሚኖሩት እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ህጻናት ትምህርታዊ አገልግሎት መስጠት ይጠበቅባቸዋል። ይሁን እንጂ፣ ተላላፊ በሽታ እንዳለው የተመለከተ ማንኛውም ህጻን፣ በእንክብካቤ ሰጪዎች አመካኝነት ለሌሎች ተማሪዎች ደህንነት አደጋ የሚደቅንበት ሁኔታ ከተፈጠረ፣ ትምህርት ቤቱ በህጉ መሰረት ላይቀበለው ይችላል።

የትምህርት ቤቱ ተማሪዎችን ሊያጠቁ የሚችሉ ተላላፊ በሽታዎች ከተራ የልጅነት በሽታዎች፣ አደገኛና ለአጭር ጊዜ የሚቆዩ፣ እስከ በጣም አደገኛ፣ እንደ ኤች አይ ቪ (human immunodeficiency virus) የመሳሰሉት ለህይወት የሚያስጉ በሽታዎች፣ ናቸው ብሎ ያምናል። ይህ የትምህርት ቤት ዲስትሪክት የተለያዩ የተላላፊ በሽታዎች አደገኛነት ለመገምገም፣ እንዲሁም የተማሪዎቹንና የሰራተኞቹን ጤንነት በተሻለ መልኩ እንዴት መከላከል እንደሚቻል ለመወሰን በጤና ዘርፍ ሞያ ማህበረሰብ ምክር ላይ ይመረከራል።

የተራ ተላላፊ በሽታዎች ከትትል ከኮሎራዶ የጤና ክፍል መርህ ግብር ጋር በሚጣጣም መልኩ ይከናወናል። የተላላፊ በሽታ ምልክቶች በቀላሉ ማሳየት የጀመረ ተማሪ፣ ከትምህርት ቤቱ መቆጣጠር ስነድ ለጊዜው ሊሰረዝ ይችላል።

የመታመም ስሜት እንዳላቸው የሚገልጹ ልጆች ወደ ትምህርት ቤቱ ነርስ ሊላኩ ይችላሉ፣ እንዲሁም ወላጆቻቸው ወይም በተማሪ የአስቸኳይ ጊዜ የሕክምና ፈቃድ ፎርም ላይ የተጠቀሙት ተጠሪዎች ሲደርሱላቸው በትምህርት ቤቱ ርእሰ-መምህር ወዲያው ወደ ቤት ሊላኩ ይችላሉ።

ዲስትሪክቱ ተማሪው ወደ ትምህርት ቤት መመለስ እንደሚችል የሚያስረዳ ሞያዊ የሕክምና ምስክርነት የመጠየቅ ሙብቱ የተጠበቀ ነው።

ከዚህ ፖሊሲ ጋር በሚያያዙት ማንኛውም አይነት አፈጻጸሞች፣ ዲስትሪክቱ የተማሪውን የግል ሙብት (privacy) ያከብራል።

አንድ ተማሪ በአደገኛ፣ በቀላሉ ሊተላለፍ በሚችል በሽታ እንደተጠቃ ከትምህርት ቤቱ አባል ወይም ከማንኛውም ፈቃደኛ መረጃ ሲደርስ፣ የተማሪዎቹንና የትምህርት ቤቱን ሰራተኞች ጤንነትና ዋስትና በመጠበቁ ረገድ ተገቢ እርምጃ እንዲወስዱ ይህ አባል ወይ ፈቃደኛው ጠቋሚ ለትምህርት ቤቱ ነርስ ወይ ለርእሰ-መምህሩ መረጃውን ያቀብላል። ርእሰ-መምህሩ በበሽታው የተጠቃውን ተማሪውን ሁኔታ ማወቅ የሚገባቸው ተጨምሮ የትምህርት ቤቱ አባላት ያሉ እንደሆነ ይወስናሉ። ከተማሪው እንክብካቤ ጋር ቀጥታዊ ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ብቻ እነዚህ ግለ-ሰቦች ይህን ልዩ መረጃ እንዲያውቁ ከተወሰነ የተማሪውን ልዩ የጤና ሁኔታ መረጃ እንዲያገኙ ይደረጋል።

ልጆቻቸው በትምህርት ቤቱ ላሏቸው ወላጆች፣ በተላላፊው በሽታ የተጠቃው ተማሪ ማንነት ሳይገለጽ፣ ልጃቸው ለተላላፊ በሽታ ሊጋለጥ እንደሚችል ሊነገራቸው ይችላል።

ልጆቻቸው በትምህርት ቤቱ ላሏቸው ወላጆች፣ በተላላፊው በሽታ የተጠቃው ተማሪ ማንነት ሳይገለጽ፣ ልጃቸው ለተላላፊ በሽታ የተጋለጠ መሆኑ ሊነገራቸው ይችላል።

የትምህርት ቤቱ ርእሰ-መምህር ማንኛውም የህክምና መረጃ እንዳይወጣ በጥብቅ ሚስጥራዊነት የሚያዘበትን መንገድ ያበጃሉ። የመረጃው ሚስጥራዊነትን የሚተላለፍ ማንኛውም የትምህርት ቤቱ አባል ለተገቢ ዲሲፕሊናዊ እርምጃ የተግለጠ ነው።

ህጋዊ መጣቀሻዎች:

- C.R.S. 22-33-104(2)(a)
- C.R.S. 22-33-106(2)

የጸደቀው፡ መይ 31፣ 1994